

Jimma Longitudinal Family Survey of Youth 2006 – Adolescent Questionnaire Round 2 VERSION 2.3

ሚስጥራዊነት የተጠበቀና ለጥናት ብቻ የሚውል መረጃ

የሕብረተሰብ ጤና ፋኩልቲ፣ ጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ ኢትዮጵያ

የሰነ ሕዝብ ጥናት ማዕከል፣ ብራውን ዩኒቨርሲቲ፣ አሜሪካ

የመረጃ ሰብሳቢው ስም:	የቀበሌው ስም	የጥናቱ ቦታ ቁጥር
የተቆጣጣሪው ስም:	የቤት ቁጥር	የቤተሰብ መስደ ቁጥር
የተቆጣጣሪው ፊርማ:	የመጣቱ/ቷ የቤተሰብ መስመር ቁጥር	
	GIS N:	E: ALT:
የመጀመሪያው ጉብኝት ውጤት	1 ተጠናቋል 2 በቤት የሉም 3 አምቢብሰዋል 4 ተቋርጧል	ተሰዋጭ የታሰመጠይቅ ቀጠሮ የተያዘበት ቀን:
የሁለተኛው ጉብኝት ውጤት	1 ተጠናቋል 2 በቤት የሉም 3 አምቢብሰዋል 4 ተቋርጧል	ተሰዋጭ የታሰመጠይቅ ቀጠሮ የተያዘበት ቀን:
የሦስተኛው ጉብኝት ውጤት	1 ተጠናቋል 2 በቤት የሉም 3 አምቢብሰዋል 4 ተቋርጧል	ተሰዋጭ የታሰመጠይቅ ቀጠሮ የተያዘበት ቀን:
ታሰ መጠይቁ የተካሄደበት ቀን/ወር/ ዓም	____/____/____	መጠይቁ የተጀመረበት ሰዓት: _____ :

ክፍል A : አጠቃላይ መረጃ

A1.	ያጠናቀክው/ሽው ክፍተኛው ክፍል ስንት ነው?	መደበኛ ትምህርት አስተካታተልጉም: 0 አንደኛ ደረጃ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ሁለተኛ ደረጃ: 9 10 11 12 ኮሌጅ: 13 14 15 16 17	
A2.	በአሁኑ ወቅት ተማሪ ነህ/ሽ ወይ (ወይንም ት/ቤት ሲካፈት ትገባህ/ቢያሰሽ)?	1 አዎ → A5 0 የሰም	
A3.	ባለፈው ልጠይቅህ/ሽ በመጣሁ ጊዜ በትምህርት ላይ ነበርክ/ሽ (አየተማርክ ነበር)? «ባለፈው ጊዜ የጠየቅህበትን ቀን ዝርዝር ላይ ተመልከት»	1 አዎ 0 የሰም → A7	
A4.	ትምህርት ያልቀጠልክበት/ያልቀጠልሽበት (ያቋረጥክበት/ሽበት) ምክንያት ቀጥሎ በተዘረዘረት ሁኔታዎች አንደኛን ንገረኝ/ረኝ		
A4_1.	በቂ ገንዘብ ስላልነበረኝ	1 አዎ 0 የሰም	
A4_2.	መሥሪት ስለነበረብኝ	1 አዎ 0 የሰም	
A4_3.	ትዳር ስለመሠረትኩ	1 አዎ 0 የሰም	
A4_4.	ሕፃን ስለምንከባከብ	1 አዎ 0 የሰም	

Deleted: ¶

A4_5.	ሴቶች የቤተሰብ አባላትን ስለምረዳ	1 አዎ 0 የለም	
A4_6.	ጤንነት ስለሴቶች (በስተና ስለሆንኩ)	1 አዎ 0 የለም	
A4_7.	የአካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ	1 አዎ 0 የለም	
A4_8.	ስባልፈሰኩ	1 አዎ 0 የለም	
A4_9.	ት/ቤት ስለሴቶች ወይም ያለው በጣም ሩቅ ስለሆነ	1 አዎ 0 የለም	
A4_10.	ትምህርት እንዳትቀጥል/ጥይ ያደረገህ/ሽ ሲሳ ምክንያት አለ? “አዎ” ከሆነ ይገለጽ _____ →	1 አዎ 0 የለም → A7	→ A7
A5.	ማጠናቀቅ አስብኝ ብለህ/ሽ የምታስበው/ቢው ክፍተኛው የትምህርት ደረጃ ስንተኛ ነው?	አንደኛ ደረጃ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ሁለተኛ ደረጃ: 9 10 11 12 ኮሲኛ: 13 14 15 16 17	
A6.	ትምህርት እንደትቀጥል ከሚያደረገህ/ሽ ምክንያቶች ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ውስጥ የትኞቹ ናቸው?		
A6_1.	ክንደኞቹህ/ሽ ጋር ስመሆን	1 አዎ 0 የለም	
A6_2.	የወንድ/ሴት ንደኛ ሰማግኘት ወይም በንደኝነት ስመቅደት/ስመቀጠል	1 አዎ 0 የለም	
A6_3.	ባል/ሚስት ሰማግኘት	1 አዎ 0 የለም	
A6_4.	ስወደፊቱ የጋብቻ ሁኔታዬን ሰማስተካከል/ሰማመቻቸት	1 አዎ 0 የለም	
A6_5.	ወሳኞቹ ትምህርቴን እንደቀጥል ስለሚፈልጉ	1 አዎ 0 የለም	
A6_6.	የትምህርት ግቢን ሰማሟሳት/ሰማሳካት	1 አዎ የለም	
A6_7.	መማር እስከምችለው ክፍተኛው የትምህርት ደረጃ ድረስ ስመማር	1 አዎ 0 የለም	
A6_8.	ጥሩ ሥራ ሰማግኘት	1 አዎ 0 የለም	
A6_9.	የተሻሻለ (ተጨማሪ/ብዙ) ገንዘብ ሰማግኘት	1 አዎ 0 የለም	
A6_10.	ትምህርትህን/ሽን እንደትቀጥል/ይ የሚያደረገህ/ሽ ሲሳ ምክንያት አለህ/ሽ? አዎን ከሆነ ምንድን ነው (ይገለጹ) _____ →	1 አዎ 0 የለም	

A 7.	አሁን ደግሞ ስለሥራ አንዳንድ ጥያቄዎችን አጠይቅሃለሁ/ሻለሁ በአሁኑ ጊዜ አደተክፈለህ/ሽ ወይም በቤተሰብህ/ሽ የንግድ ድርጅት ውስጥ ወይም ልምድ ሰማገኘህት የምትሰራው/ሪው ሥራ አለህ/ሽ ወይ ?	1 አዎ 0 የሰም → A17	
A 8.	በአሁኑ ጊዜ/ሰዓት ምን ዓይነት ሥራ ነው የምትሠራው/ሪው?		
A 9.	ሥራውን እንድታገኝ/ኒ የረዳህ/ሽ ማነው?		
A 10.	በዚህ ሥራ ልምድ ታደርግ/ጊ (ልምድ ሰማገኘህት በድርጅቶች አገልግሎት ትሰጥ/ጭ) ነበር?	1 አዎ 0 የሰም	
A 11.	ይህንን ሥራ ስምን ያህል ጊዜ ሠራህ/ሽ?	ዓመት ወራት	
A 12.	ሥራው የሚገኘው ቦታ የት ነው?	ወረዳ ቀበሌ	
A 13.	ቀጣሪህ/አሠራሪህ ማን ነው?	1 በግሉ ነው የምሠራው 2 ስቤተሰብ 3 በግል ድርጅት ተቀጣሪ 4 የመንግስት ተቀጣሪ 5. ሲሳ (ይገሰፅ)	
A 14.	ለሠራኸው/ሽው ሥራ የሚከፈልህ/ሽ እንዴት ነው?	1 በጥሪ ገንዘብ 2 በዓይነት 3 በሁለቱም 4 ያስክፍያ	
A 15.	በአብዛኛው በምትሠራበት ጊዜ በሳምንት ሰዓት ቀናት ትሠራለህ/ሪያለሽ?	ቀናት	
A 16.	በአብዛኛው በምትሠራበት ጊዜ በሳምንት ምን ያህል ገቢ ታገኛለህ/ሽ?	ብር	
A 17.	አሁን ከትምህርት ቤትና ከቤት ውጭ ጊዜህን/ሽን እንዴት እንደምታሳልፍ/ፈ ልጠይቅህ/ሽ አወዳለሁ:: ከትምህርት ቤትና ከቤት ውጭ ምን ያህል ጊዜ ከተመሳሳይ ፆታ የአድሜ አኩሮችህ/ሽ ጋር ጊዜህን/ሽን ታሳልፈህ/ፈያለሽ?	1. በየቀኑ 2. በሳምንት ክልን ደ ጊዜ በሳይ 3. በወር ብዙ ጊዜ 4. በወር አንድ ጊዜ 5. በአመት ብዙ ጊዜ 6. በፍጹም → A19	
A 18.	እባክህ/ሽ ከትምህርት ቤትና ከቤተሰብ ውጭ ከተመሳሳይ ፆታ የአድሜ አኩሮችህ/ሽ ጋር አብዛኛውን ጊዜህን/ሽን የምታሳልፍባቸውን/ፈባቸውን ሁለት ቦታዎች ንገረኝ/ሪኝ::	ቦታ 1 ቦታ 2	

A 19.	ከትምህርት ቤትና ከቤት ውጭ ምን ያህል ጊዜ ከተቃራኒ ፆታ የእድሜ እኩዮችህ/ሽ ጋር ጊዜህን/ሽን ታሳልፋለህ/ፈደሰሽ?	1. በየቀኑ 2. በሳምንት ከአንድ ጊዜ በላይ 3. በወር ብዙ ጊዜ 4. በወር አንድ ጊዜ 5. በአመት ብዙ ጊዜ 6. በፍጹም → A 21	
A 20.	እባክህ/ሽ ከትምህርት ቤትና ከቤተሰብ ውጭ ከተቃራኒ ፆታ የእድሜ እኩዮችህ/ሽ ጋር አብዛኛውን ጊዜህን/ሽን የምታሳልፍባቸው/ፈባቸውን ሁለት ቦታዎች ንገረኝ/ረኝ::	ቦታ 1 ቦታ 2	
A 21.	የሆነ ክብብ አባል ነህ/ሽ ወይም ሳታቋርጥ/ሜ በተከታታይ የምትሳተፍበት/ፈበት ክብብ፣ቡድን ወይም ማህበር አለ ወይ?	1 አዎ 0 የለም → A 24	
A 22.	በአሁኑ ሰዓት የሰንት ክበባት፣ ማህበራት ወይም ቡድኖች አባል ነህ/ ወይም ትሳተፋለህ/ፈደሰሽ (ለምሳሌ ትምህርት ቤት ቀበሌ የወጣቶች ማህበር ውስጥ ባሉ ክበባት ወይም የልማት ቡድኖች)	የክባብ ብዛት	
A 23.	የእነኝህ ክበባት፣ ቡድኖች ወይም ማህበራት ስም ማን ነው? የተጠቀሱትን በሙሉ መዝገብ/ቢ	ክበብ 1 ክበብ 2 ክበብ 3	ክበብ 4 ክበብ 5 ክበብ 6
A 24.	ባለፉት ስድስት ወራት ስንት ጊዜ አዲስ አበባ ሄድክ/ሽ?	የተደረጉ ጉዞዎች ብዛት	
A 25.	የጥናቱ ቦታ ከጅም ከተማ ውጭ ከሆነ ጠይቅ ጅም ከተማ ከሆነ ገን ወደ ጥያቄ → A 26 እስር/ፈ:: ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ ወደ ጅም ከተማ ስንት ጊዜ ሄድክ/ሽ?	የተደረጉ ጉዞዎች ብዛት	
A 26.	ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ ከአዲስ አበባና ከጅም ከተማ ውጪ ወደ ሌላ ቦታ ስምን ያህል ጊዜ ሄደሃል/ሻል?	የተደረጉ ጉዞዎች ብዛት	
A 27.	ወደ _____ ጤና ጣቢያ ሄደህ/ሽ ታውቃለህ/ቂደሰሽ? (ጅም/ሰርቦ/የቡ/ዲዶ ጤና ጣቢያ በማለት ተጠያቂው በሚገኝበት ቦታ/ወረዳ ጋር በማገናኘት ጠይቅ)	1 አዎ 0 የለም → A 30	
A 28.	ባለፉት ስድስት ወራት ስለንት ጊዜ ወደ _____ ጤና ጣቢያ ሄድክ/ሽ?	የተደረጉ ጉዞዎች ብዛት	
A 29.	ለመጨረሻ ጊዜ ወደ _____ ጤና ጣቢያ የሄድከው/ሽው ስምንድን ነው?		
A 30.	በዚህ ቀበሌ ወይም በአቅራቢያ ባለው ቀበሌ ውስጥ ወደሚገኙ ጤና ኪሳሎች ወይም ክሊኒኮች ሄደህ/ሽ ታውቃለህ/ቂደሰሽ?	1 አዎ 0 የለም → A 33	
A 31.	ባለፉት 6 ወራት ውስጥ በዚህ ቀበሌ ወይም በአቅራቢያ ባለው ቀበሌ ውስጥ ወደሚገኙ ጤና ኪሳሎች ወይም ክሊኒኮች ስንት ጊዜ ሄደህ/ሽ?	የተደረጉ ጉብኝቶች ብዛት	

A 32.	ስመጨረሻው ጊዜ በዚህ ቀበሌ ወይም በአቅራቢያ ባለው ቀበሌ ውስጥ ወደሚገኙ ጤና ኪሳዎች ወይም ክሊኒኮች የሄደክበት/ሸበት ዋነኛው ምክንያት ምን ነበር?				
A 33.	ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ወደ ሌላ ጤና አገልግሎት መስጫ ሄደህ/ሽ ታውቃለህ/ቂደሰሽ?		1 አዎ 0 የሰም → A 37		
A 34.	ምን ዓይነት ጤና አገልግሎት መስጫ ነበር?	<u>መንግሥታዊ</u> 11 ሆስፒታል 12 ጤና ጣቢያ 13 ጤና ኪሳ/ክሊኒክ 14 ሌላ መንግሥታዊ የጤና ድርጅት	<u>መንግሥታዊ-ደጋፊ (NGO)</u> 21 ጤና አገልግሎት መስጫ 22 ሌላ መንግሥታዊ ደጋፊ የጤና ድርጅት	<u>የግል ሕክምና አገልግሎት</u> 31 የግል ሆስፕታል 32 የግል ጤና ባለሙያ 33 የግል ክሊኒክ 34 ፋርማሲ 35 ሌላ የግል ሕክምና	
A 35.	የጤና አገልግሎት መስጫው የት ነበር የሚገኘው?		ክልል		
			ወረዳ		
			ቀበሌ		
A 36.	ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ወደ ጤና አገልግሎት መስጫው ስመጨረሻ ጊዜ የሄደክበት/ሸበት ዋነኛው ምክንያት ምን ነበር?				
A 37.	ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ከመደበኛው የጤና አገልግሎት መስጫ ውጭ ጤናህን/ሽን በሚመሰክት ክጤና ባለሙያ ጋር ሌላ ቦታ ተገናኝተህ/ሽ ታውቃለህ/ቂደሰሽ?		1 አዎ 0 የሰም → A 39		
A 38.	የት ነበር የተገናኝቷት?		1 መኖሪያ ቤት 2 ትምህርት ቤት 3 ሥራ ቦታ 4 በሕዝብ መሰብሰቢያ ቦታ 5 ሌላ (ይገልጹ)		
A 39.	ስለሚከተሉት አገልግሎቶች ሰምተህ/ሽ ታውቃለህ/ቂደሰሽ? "አዎ" ከሆነ ጠይቅ/ቂ፣ ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ይህንን አገልግሎት ተጠቅመህ/ሽ ታውቃለህ/ቂደሰሽ ወይም ግንኙነት ነበረህ/ሽ? ሰምተህ/ሽ ታውቃለህ/ቂደሰሽ? ተጠቅመህ/ሽ ታውቃለህ/ቂደሰሽ ወይም ግንኙነት ነበረህ/ሽ?				
A 39_1a.	ህብረተሰብ አቀፍ የወሲድ መቆጣጠሪያ ስርዓት (CBD) አገልግሎት	1 አዎ → A 39_1b 0 የሰም → A 39_2a		A 39_1b.	1 አዎ 0 የሰም
A 39_2a.	ህብረተሰብ አቀፍ የስነተዋልዶ ጤና (CBRH) አገልግሎት	1 አዎ → A 39_2b 0 የሰም → A 40		A 39_2b.	1 አዎ 0 የሰም
A 40.	በአጠቃላይ ዛሬ የጤናነትህን/ሽን ሁኔታ ምን ያህል ደረጃ ትሰጠዋለህ/ጭዋለሽ?		1 በጣም ጥሩ 2 ጥሩ 3 ደህና 4 መጥፎ		

A41.	ባለፉት 30 ቀናት ውስጥ ምን ያህል ጊዜ የድካም ወይም የሕትም ማነስ ስሜት ይሰማህ/ሽ ነበር?	1 ብዙ ጊዜ 2 በተደጋጋሚ 3 ስልጅ ስልጅ 4 የሰም	
A42.	በአጠቃላይ ባለፉት 30 ቀናት ውስጥ በጤናህ/ሽ መንደጅ የተነሣ በትምህርት፣ በሥራ፣ ወይም በቤት ውስጥ ሥራህ/ሽ ላይ ምን ያህል ጊዜ ችግር አጋጥሞሃል/ሻል?	1 ብዙ ጊዜ 2 በተደጋጋሚ 3 ስልጅ ስልጅ 4 የሰም	
አሁን ደግሞ ባለፉት ስድስት ወራት ስመጨረሻ ጊዜ ስላጋጠመህ/ሽ ህመምና ምን እንዳደረገ/ገሽ እንነጋገር			
A43.	ባለፉት ስድስት ወራት ስመጨረሻ ጊዜ የታመምከው ሽው (ማንኛውንም ህመም) መቼ ነበር? ምንም አልታመምኩም ካሰ/ች አውጣ/ገትጉት	1 አሁንም እያመመኝ ነው 2 ባለፉት ሁለት ሳምንታት 3 ከ2 ሳምንት - 1 ወር 4 ከ1 - 3 ወራት 5 ከ3 - 6 ወራት 6 ባለፉት 6 ወራት አልታመምኩም ➔ A45	
A44.	ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ስመጨረሻ ጊዜ አሞህ/ሽ በነበራጊዜ የሚከተሉት ምልክቶች ነበሩህ/ሽ?		
A44_1.	ትኩሣት	1 አዎ 0 የሰም	
A44_2.	ሣል	1 አዎ 0 የሰም	
A44_3.	መታፈን ወይም ቶሎ ቶሎ መተንፈስ	1 አዎ 0 የሰም	
A44_4.	ተቅማጥ	1 አዎ 0 የሰም	
A44_5.	ትውከት	1 አዎ 0 የሰም	
A44_6.	መብላት ወይም መጠጣት አስመቻል	1 አዎ 0 የሰም	
A44_7.	የሆድ ሕመም	1 አዎ 0 የሰም	
A44_8.	የብልት ፊሳሽ ወይም ቁስል	1 አዎ 0 የሰም	
A44_9.	በጣም ማዘን/መከፋት ወይም መጨነቅ	1 አዎ 0 የሰም	

A 44_10.	ሲሳ የህመም ስሜቶች ነበረህ/ሽ? «አዎ» ከሆነ ይገለጽ →	1 አዎ 0 የሰም		
A 45.	ባሰፉት ስድስት ወራት ውስጥ ከባድ የሕክምና ጉዳት ደርሶብህ/ሽ ያውቃል? አዎን ከሆነ ምን ነበር (ይገለጽ) →	1 አዎ 0 የሰም → A 48		
A 46.	ባሰፉት ስድስት ወራት ውስጥ በታመምክ/ሽ ወይም የሕክምና ጉዳት በደረሰብህ/ሽ ጊዜ ማንኛውንም ዓይነት ዕርዳታ ወይም ህክምና አግኝተህ/ሽ ነበር?	1 አዎ 0 የሰም		
A 47.	ዕርዳታውን (ሕክምናውን) ያገኘህ/ሽው የት ነው? ዝርዝሩን አታንብብ/ቢ እስከ ሁለት መልስ ይቻላል	1 በራሴ/በቤተሰብ/በገረቤት 2 የባሕር መድኃኒት አዋቂ 3 የሕዝብ የጤና አገልግሎት 4 የግል ክሊኒክ	5 ፈርማሊ 6 የዕምነት ስድስት 7 ሲሳ (ይገለጽ) 1 2	
አሁን ደግሞ ምግብን በተመለከተ አንዳንድ የገጠሙህ/ሽ ችግሮች ካሉ ልጠይቅህ/ሽ እወዳለሁ። ጥያቄዎች ስለገልጻለሁ/ሽ እንጂ በተሰጠህን የሚመለከቱ አይደሉም።				
A 48.	ባሰፉት 6 ወራት ውስጥ ምን ያህል ቀናት ነበር ምግብ ወይም የምግብ መግዣ ገንዘብ አጣሰሁ ብለህ/ሽ የተጨነኩ/ክሽው?	1 በፍጹም 2 ከ 1-7 ቀናት 3 ከ 8-21 ቀናት 4 ከ 21 ቀናት በላይ		
A 49.	ባሰፉት 6 ወራት ውስጥ ከምግብ ወይም ገንዘብ አጥረት የተነሳ ሰዎች ቀናት መመገብ ከሚገባህ/ሽ ቁጥር ያነሰ ምግብ ለመመገብ ተገደድክ/ሽ?	1 በፍጹም 2 ከ 1-7 ቀናት 3 ከ 8-21 ቀናት 4 ከ 21 ቀናት በላይ		
A 50.	ባሰፉት 6 ወራት ውስጥ ከምግብ ወይም ገንዘብ አጥረት የተነሳ ሰዎች ቀናት መመገብ ከሚገባህ/ሽ መጠን ያነሰ ምግብ ለመመገብ ተገደድክ/ሽ?	1 በፍጹም 2 ከ 1-7 ቀናት 3 ከ 8-21 ቀናት 4 ከ 21 ቀናት በላይ		
A 51.	ባሰፉት 6 ወራት ውስጥ በምግብ ወይም ገንዘብ አጥረት የተነሳ ሰዎች ቀናት ነበር ቀኑን መሰራት ምግብ ያልበላሸህ/ሽው?	1 በፍጹም 2 ከ 1-7 ቀናት 3 ከ 8-21 ቀናት 4 ከ 21 ቀናት በላይ		
A 52.	ባሰፉት 6 ወራት ውስጥ ምን ያህል ቀናት ነበር ምግብ ወይም የምግብ መግዣ ገንዘብ ዕርዳታ የጠየኩ/ሽው?	1 በፍጹም 2 ከ 1-7 ቀናት 3 ከ 8-21 ቀናት 4 ከ 21 ቀናት በላይ		

አሁን ደግሞ ስለሌላ የጤና ጉዳዮች እንነጋገር

A 53.	አ.ዲ.ቪ ቫይረስ ወይም ኢይድስ ስለሚባለው በሽታ ሰምተህ/ሽ ታውቃለህ/ቂደሰሽ?		1 አዎ 0 የለም ➔ A 59			
A 54.	ስለ አ.ዲ.ቪ/ኢይድስ የሰማህው/ሽው ከየትኛው የመረጃ ምንጭ ነው? የተዘረዘሩትን የመረጃ ምንጮች አታንብብ/ቢ:: ተጠያቂው አንድ የመረጃ ምንጭ ሲናገር ለገሉ እደልክ በመጠየቅ የሚያውቃቸውን የመረጃ ምንጮች በሙሉ እንዲናገር አድርግ:: በተጠቀሰው መረጃ ምንጭ ፊትሰፊት ባለው ሳጥን ውስጥ የ ✓ ምልክት አድርግ/ጊ		A 54_1.	ራዲዮ		
			A 54_2.	ቴሌቪዥን		
			A 54_3.	ጋዜጣ፣ መጽሔት		
			A 54_4.	በራሪ ጽሁፍ፣ ፖስተሮች፣ ምልክቶች		
			A 54_5.	ጤና ባለሙያ		
			A 54_6.	ቤተክርስቲያን/መስጊድ		
			A 54_7.	ትምህርት ቤት/መምህራን		
			A 54_8.	የህዝብ በዓላት		
			A 54_9.	ንደኛ/ዘመድ		
			A 54_10.	ሥራ ቦታ		
			A 54_11.	ድራማ/ቲያትር		
			A 54_12.	ሲባ (ይገለጽ)		
A 55.	የኢይድስ በሽታን ከሚደስከትሰው የአ.ዲ.ቪ ቫይረስ ራሱን ለመከላከል አንድ ሰው ማድረግ የሚገባው ነገር አለ?		1 አዎ 0 የለም ➔ A 57 77 አሳውቅም ➔ A 57			
A 56.	አንድ ሰው ራሱን ከአ.ዲ.ቪ/ኢይድስ በሽታ ራሱን ለመከላከል ምን ሲያደርግ ይችላል? የተዘረዘሩት አማራጮች አታንብብ/ቢ::	A 56_1.	ከወሲብ ወይም ከግብረሰጋ ግንኙነት መታቀብ			
		A 56_2.	ኮንዶም መጠቀም			
		A 56_3.	አንድ ለአንድ መወሰን/መተማመን			

	<p>ለባለ አደጋ በመጠየቅ አንድ ሰው ከሌች.ደ.ቪ ቫይረስ እራሱን የሚከላከልባቸውንና ተጠያቂው የሚያውቃቸውን መንገዶች በሙሉ እንዲናገር አድረግ?</p> <p>በተጠቀሰው የመከላከያ መንገድ ፊትሰፊት ባለው ሳፕን ውስጥ የ ✓ ምልክት አድርግ/ጊ</p>	A56_4.	የወሲብ ወይንም የግብረሰጋ ጻደኛ ቁጥርን መገደብ	
		A56_5.	ከሴተኛ አዳሬ ጋር ወሲብ ወይንም ከግብረሰጋ ግንኙነት አስማድረግ	
		A56_6.	ብዙ የወሲብ ወይንም የግብረሰጋ ጻደኛ ካለው/ሳት ጋር ወሲብ ወይንም የግብረሰጋ ግንኙነት አስማድረግ	
		A56_7.	ግብረሰዶም አስመፈጸም	
		A56_8.	አበረታች እፅ ከሚወጡ ሰዎች ጋር የግብረሰጋ ግንኙነት አስማድረግ	
		A56_9.	የሴላ ሰው ደም አስመውሰድ	
		A56_10.	ንጽሕፍው ባልተጠበቀ መርፌ መድህኒት አስመወጋት	
		A56_11.	አስመሳሳም	
		A56_12.	በትንኝ አስመነደፍ/መነከስ	
		A56_13.	የልምድ/የባሕል መድሐኒት አዋቂ እርዳታ መሻት	
		A56_14.	ምሳጭ፣ የዓም መሳጫዎችን እና ሴቶች ስስታማ መሳሪያዎችን በጋራ አስመጠቀም	
		A56_15.	ሴላ (ይገሰጽ) →	
A56_16.	ሴላ (ይገሰጽ) →			
A57.	የኢደድስ በስታን የሚያስከትለው የሌች.አይ.ቪ ቫይረስ ከእናት ወደ ሕፃን ልጁ ሲተላለፍ ይችላል?		<p>1 አዎ</p> <p>0 አይተላለፍም → A59</p> <p>77 አሳውቅም → A59</p>	
A58.	<p>የኢደድስ በስታን የሚያስከትለው የሌች.አይ.ቪ ቫይረስ ከእናት ወደ ሕፃን ልጁ የሚተላለፈው መቼ ነው?</p> <p>የተዘረዘረት አማራጮች አታንብቡ/ቢ፡፡</p> <p>ተጠያቂው አንድ መልስ ከሰጠ ሴላን አደጋ በመጠየቅ የሚያውቃቸውን የመተላለፊያ መንገዶች በሙሉ እንዲናገር/ህ አድርግ፡፡</p> <p>በተጠቀሰው የመተላለፊያ መንገድ ፊትሰፊት ባለው ሳፕን ውስጥ የ ✓ ምልክት አድርግ/ጊ</p>	A58_1.	በእርግዝና ወቅት/ጊዜ	
		A58_2.	በወሲድ ጊዜ	
		A58_3.	ጡት በምታጠባበት ጊዜ	
		A58_4.	በሴላ ጊዜያት	
		A58_5.	አሳውቅም	
<p>አሁን ደግሞ ሴቶች ጤንነትን ስለሚመለከቱ ባህርያትን አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጠይቅህ/ሽ፡፡</p>				
A59.	አብዛኛውን ጊዜ በትንኝ መከላከያ አገበር/ዛንዚራ ውስጥ ነው የምትተኛው/ኝው		<p>1 አዎ</p> <p>0 የሰም → A61</p>	
A60.	የትንኝ መከላከያ አገበር/ዛንዚራው በመድሃኒት የተነከረ ነው?		<p>1 አዎ</p> <p>0 የሰም</p> <p>77 አሳውቅም</p>	

A 61.	ባለፉት 7 ቀናት ውስጥ ስንት ቀናት ሲጋራና የትምባሆ ውጤቶችን አጨስክ/ህ?	ቀናት	
A 62.	በአማካይ በቀን ስንት ሲጋራ ታጨሳህ/አደሰሽ?	ብዛት	
A 63.	ከአንተ/ቺ ቤተሰብ አባላት መካከል የትንባሆ ውጤት ለምሳሌ ሲጋራ፣ ጋዶ፣ የሚያጨስ ሰው አለ?	1 አዎ 0 የሰም	
A 64.	ባለፉት 7 ቀናት ውስጥ ስንት ቀን ቢራ ጠጥተሃል/ሻል?	ቀናት	
A 65.	ባለፉት 7 ቀናት ውስጥ ስንት ቀን ጠላ/ቃሪቦ/አረቄ ጠጥተሃል/ሻል?	ቀናት	
A 66.	ባለፉት 7 ቀናት ውስጥ ስንት ቀን ጠጅ ጠጥተሃል/ሻል?	ቀናት	
A 67.	ባለፉት 7 ቀናት ውስጥ ስንት ቀን ጫት ቅመሃል/ሻል?	ቀናት	
ለወደፊት በሚከተሉት በሽታዎች ወይም አደጋዎች የመጠቃት ስድስት/ሽ ምን ያህል ነው ብሰህ/ሽ ታስባሰህ/ቢደሰሽ?			
A 68.	በማታ የማየት ችግር (ዳፍንት)	1 በጣም ከፍተኛ 2 ከፍተኛ 3 ዘቅተኛ 4 በጣም ዘቅተኛ (ምንም አልያዘም) 88 በሽታው አሁንም ይዞኛል	
A 69.	ኢች.አይ ቪ/ኢድስ	1 በጣም ከፍተኛ 2 ከፍተኛ 3 ዘቅተኛ 4 በጣም ዘቅተኛ (ምንም አልያዘም) 88 በሽታው አሁንም ይዞኛል	
A 70.	የሣንባ ነቀርሣ (ቲ.ቢ)	1 በጣም ከፍተኛ 2 ከፍተኛ 3 ዘቅተኛ 4 በጣም ዘቅተኛ (ምንም አልያዘም) 88 በሽታው አሁንም ይዞኛል	
A 71.	የስኳር በሽታ	1 በጣም ከፍተኛ 2 ከፍተኛ 3 ዘቅተኛ 4 በጣም ዘቅተኛ (ምንም አልያዘም) 88 በሽታው አሁንም ይዞኛል	
A 72.	የወባ በሽታ	1 በጣም ከፍተኛ 2 ከፍተኛ 3 ዘቅተኛ 4 በጣም ዘቅተኛ (ምንም አልያዘም) 88 በሽታው አሁንም ይዞኛል	
A 73.	በከባድ አደጋ ወይም በመኪና አደጋ መሞት	1 በጣም ከፍተኛ 2 ከፍተኛ 3 ዘቅተኛ 4 በጣም ዘቅተኛ (ምንም አልያዘም)	

ከዚህ በመቀጠል ከበደ/ሰምሰም ስለሚባል/ምትባል ሰው ሁኔታዎችን ባሞራ እንገልጻለን። ከእያንዳንዱ ገለጻ በኋላ የከበደ/የሰምሰም ባህሪ/ሁኔታ ክእንታ/ች ጋር በማነፃፀር፣ በጣም ይመስለኛል፣ ይመስለኛል፣ አይመስለኝም ወይንም በፍጹም አይመስለኝም በማለት መልስ/ሽ።			
A 74.	<p>ሰከበደ/ሰምሰም ሰህይወት አስጊ ባልሆነ አካባቢ መኖር ጠቃሚ ነው። እሱ/ሷ ሰደህንነቱ/ቷ አስጊ የሆነ ነገርን ያስወግዳል/ታስወግዳለች።</p> <p>በጣም ይመስለኛል፣ ይመስለኛል፣ አይመስለኝም ወይንም በፍጹም አይመስለኝም በማለት መልስ/ሽ።</p>	<p>1 በጣም ይመስለኛል</p> <p>2 ይመስለኛል</p> <p>3 አይመስለኝም</p> <p>4 በፍጹም አይመስለኝም</p>	
A 75.	<p>ከበደ/ሰምሰም ሰዎች የተነገራቸውን ሥራ መሥራት አስባቸው ብለው ያምናሉ። እሱ/ሷ በማንኛውም ጊዜ የሚያደቸው ሰው ባደኛም ሰዎች ህግን ማክበር አስባቸው ይላሉ።</p> <p>በጣም ይመስለኛል፣ ይመስለኛል፣ አይመስለኝም ወይንም በፍጹም አይመስለኝም በማለት መልስ/ሽ።</p>	<p>1 በጣም ይመስለኛል</p> <p>2 ይመስለኛል</p> <p>3 አይመስለኝም</p> <p>4 በፍጹም አይመስለኝም</p>	
A 76.	<p>ሰከበደ/ሰምሰም ሰሚሠራው/ምትሠራው ሥራ ሁሉ በራሱ/ሷ ውሳኔ መስጠት ጠቃሚ ነው። እሱ/ሷ ነፃ መሆንና በሌሎች ጥገኛ አስመሆን ይፈልጋል/ትፈልጋለች።</p> <p>በጣም ይመስለኛል፣ ይመስለኛል፣ አይመስለኝም ወይንም በፍጹም አይመስለኝም በማለት መልስ/ሽ።</p>	<p>1 በጣም ይመስለኛል</p> <p>2 ይመስለኛል</p> <p>3 አይመስለኝም</p> <p>4 በፍጹም አይመስለኝም</p>	
A 77.	<p>ሰከበደ/ሰምሰም በአካባቢያቸው ያሉ ሰዎችን መርዳት በጣም ጠቃሚ ነው።</p> <p>በጣም ይመስለኛል፣ ይመስለኛል፣ አይመስለኝም ወይንም በፍጹም አይመስለኝም በማለት መልስ/ሽ።</p>	<p>1 በጣም ይመስለኛል</p> <p>2 ይመስለኛል</p> <p>3 አይመስለኝም</p> <p>4 በፍጹም አይመስለኝም</p>	
A 78.	<p>በጣም ስኬታማ መሆን ሰከበደ/ሰምሰም ጠቃሚ ነው። እሱ/ሷ ሰዎች ስኬታማነቱን ይረዳሉ እውቅና ይሰጣሉ በሱ/ሷ ተስፋ ያደርጋል/ታደርጋለች።</p> <p>በጣም ይመስለኛል፣ ይመስለኛል፣ አይመስለኝም ወይንም በፍጹም አይመስለኝም በማለት መልስ/ሽ።</p>	<p>1 በጣም ይመስለኛል</p> <p>2 ይመስለኛል</p> <p>3 አይመስለኝም</p> <p>4 በፍጹም አይመስለኝም</p>	
A 79.	<p>ከበደ/ሰምሰም የልተሰመዱ/አስደናቂ የሆኑ ሥራዎችን ስመስራትና የሚገጥሙትን/ማትን ችግር ሁሉ ስመቀበል ዝግጁ ነው/ናት። እሱ/ሷ ህይወቱ/ቷ አስደላች እንዲሆን ይፈልጋል/ትፈልጋለች።</p> <p>በጣም ይመስለኛል፣ ይመስለኛል፣ አይመስለኝም ወይንም በፍጹም አይመስለኝም በማለት መልስ/ሽ።</p>	<p>1 በጣም ይመስለኛል</p> <p>2 ይመስለኛል</p> <p>3 አይመስለኝም</p> <p>4 በፍጹም አይመስለኝም</p>	
A 80.	<p>ሰከበደ/ሰምሰም ሁልጊዜ መልካም ስነምግባር ማሳደት ጠቃሚ ነው። እሱ/ሷ ሰዎች ትክክል አደደሰም የሚሉትን ነገር ሁሉ ከማድረግ ይቆጠባል/ትቆጠባለች።</p> <p>በጣም ይመስለኛል፣ ይመስለኛል፣ አይመስለኝም ወይንም በፍጹም አይመስለኝም በማለት መልስ/ሽ።</p>	<p>1 በጣም ይመስለኛል</p> <p>2 ይመስለኛል</p> <p>3 አይመስለኝም</p> <p>4 በፍጹም አይመስለኝም</p>	
A 81.	<p>ሰከበደ/ሰምሰም ባህላዊ ልማድ ጠቃሚ ነው ። እሱ/ሷ ከህይወጥነት ወይንም ከቤተሰብ ሲዎርድ ሲዋረድ የመጣውን ልማድ መከተል ይፈልጋል/ትፈልጋለች።</p> <p>በጣም ይመስለኛል፣ ይመስለኛል፣ አይመስለኝም ወይንም በፍጹም አይመስለኝም በማለት መልስ/ሽ።</p>	<p>1 በጣም ይመስለኛል</p> <p>2 ይመስለኛል</p> <p>3 አይመስለኝም</p> <p>4 በፍጹም አይመስለኝም</p>	

ክፍል B: የፍቅር ግንኙነት/ጉድገት ታሪክ					
አሁን ደግሞ ስላሰህ/ሽ የፍቅር ዓደኛ ልጠይቅህ/ሽ። የፍቅር ዓደኛ ስል ቢያንስ ስህንድ ወር የቀየህ የተቃራኒ ፆታ ዓደኛነት ወይም ሚስትህ/ባልሽ ማለት ነው። የፍቅር ዓደኛነት ሲባል ከመጨረሻ ገደብ ወሰን ማድረግ ይቻላል። ግንኙነት ማሰብ ነው።					
B1.	የፍቅር ዓደኛ ኖሮህ/ሽ ያውቃል?		1 አዎ 0 የሰም	→ B31	
B2.	እስካሁን ድረስ (የህይወት/የግንባር/የፍቅር ዓደኛህን/ሽን፣ ያገባህ/ሽ ከሆነ ባለቤትህን/ሽን ጨምሮ) ስንት የፍቅር ዓደኞች አሉህ/ሽ (ነበረህ/ሽ)?		የፍቅር ዓደኞችህ/ሽ ብዛት		
B3.	በአሁኑ ጊዜ የፍቅር ዓደኛ አሰህ/ሽ?		1 አዎ 0 የሰም		
B4_1.	አሁን/በቅርብ ጊዜ ካላቸህ/ሽ የፍቅር ዓደኛህ/ሽ እንደሆነ። አሁን/በቅርብ በፍቅር ግንኙነት አብረህት/ሽው ያሰኙት/ሽው (ነበረችው/የነበረው) ሰው ስም ማን ትባላለች/ይባላል (ትክክለኛና ሙሉ ስምን መጥቀስ የግድ አይደለም)? → ስም 1]	ስም 1]	ስም 2]	ስም 3]	ስም 4]
B4_2.	1 የፍቅር ዓደኛ ማለትም B2=1) እና ያላገባ/ች ማለትም B5=0) ከሆነ → B31 1 የፍቅር ዓደኛ ማለትም B2=1) እና አገብተ/ታ የሚያውቅ/የምታውቅ ማለትም B5=1) ከሆነ → B31 2 የፍቅር ዓደኛ ማለትም B2=2) ከሆነ → B4_4 3 እና ከምስት በላይ የፍቅር ዓደኞች ማለትም B2≥3) ከሆነ ጠይቅ/ቂ፤ አሁን ከ ስም 1] በፊት ስለነበረህ/ሽ የፍቅር ዓደኛነት እንነጋገር። ከአንተ/ቺ ጋር የፍቅር ዓደኛነት የነበራት/ረው ሰው ስም ማን ትባላለች/ይባላል (ትክክለኛና ሙሉ ስምን መጥቀስ የግድ አይደለም)? → ስም 2]	→ B5 የአሁን/የቅርብ ጊዜ የፍቅር ዓደኛህ/ሽ	→ B5 ከመጨረሻው በፊት የነበረ 2ኛው የፍቅር ዓደኛህ/ሽ	→ B5 ከመጨረሻው በፊት የነበረ 3ኛው የፍቅር ዓደኛህ/ሽ	→ B5 የመጀመሪያው የፍቅር ዓደኛ ህ/ሽ
B4_3.	3 የፍቅር ዓደኞች ማለትም B2=3) ከሆነ → B4_4 4 እና ከአራት በላይ የፍቅር ዓደኞች ማለትም B2≥4) ከሆነ ጠይቅ/ቂ፤ አሁን ከ ስም 2] በፊት ስለነበረህ/ሽ የፍቅር ዓደኛነት እንነጋገር። ከአንተ/ቺ ጋር የፍቅር ዓደኛነት የነበራት/ረው ሰው ስም ማን ይባላል (ትክክለኛና ሙሉ ስምን መጥቀስ የግድ አይደለም)? → ስም 3]				
B4_4.	አሁን ስለ መጀመሪያ ጊዜ የፍቅር ዓደኛህ/ሽ እንነጋገር። ከአንተ/ቺ ጋር የፍቅር ዓደኛነት የነበራት/ረው ሰው ስም ማን ትባላለች/ይባላል (ትክክለኛና ሙሉ ስምን መጥቀስ የግድ አይደለም)? → ስም 4]				
B5.	ከ ስም 1] ጋር አሁን በትዳር (ጋብቻ) ላይ ናችሁ (ተጋብታችሁ ነበር)?		1 አዎ 0 የሰም	→ B11	
B6.	ሴት ከሆነች ጠይቅ፤ ስም 1] አንቺን ሲያገባ ከአንድ በላይ ሚስት አለው/ነበረው? ወንድ ከሆነ ጠይቅ፤ ስም 1]ን ስታገባ ከአንድ በላይ ሚስት አለህ/ነበረህ?		1 አዎ 0 የሰም	→ B8	
B7.	ሴት ከሆነች ጠይቅ፤ ስም 1]ን ስታገባው ስንት ሚስቶች አሉት/ነበረት? ወንድ ከሆነ ጠይቅ፤ ስም 1]ን ስታገባት ስንት ሚስቶች አሉህ/ነበረህ?		ሚስቶች		
B8.	ስም 1]ን ስታገባ/ቢ ሰድሟህ/ሽ ስንት ነበር?		ሰድሟ		
B9.	ስም 1]ን በስንት ዓ.ም እና በምን ወር አገባህት/ሽው?		ዓ.ም ወር		
B10.	ከ ስም 1] ጋር ከመጋባታችሁ በፊት የፍቅር ዓደኛሞች ነበራችሁ?		1 አዎ 0 የሰም	→ B16	

B11.	ከ ስም] ጋር ተጋብተው ማሰትም B5=1) ከሆነ ጠይቅ፤ ከ ስም] ጋር ከጋብቻ በፊት የፍቅር ዓደኝነት ስትጀምር/ሪ የአንተ/ቺ ዕድሜ ስንት ነበር? ከ ስም] ጋር ተጋብተው የማይውቁ ማሰትም B5=0) ከሆነ ጠይቅ፤ ከ ስም] ጋር የፍቅር ዓደኝነት ስትጀምር/ሪ የአንተ/ቺ ዕድሜ ስንት ነበር?	ዕድሜ				
B12.	ከ ስም] ጋር ተጋብተው ማሰትም B5=1) ከሆነ ጠይቅ፤ ከ ስም] ጋር በስንት ዓ.ም እና በምን ወር ነበር ከጋብቻ በፊት የፍቅር ዓደኝነት የጀመርኩ/ሽው? ከ ስም] ጋር ተጋብተው የማይውቁ ማሰትም B5=0) ከሆነ ጠይቅ፤ ከ ስም] ጋር በስንት ዓ.ም እና በምን ወር ነበር የፍቅር ዓደኝነት የጀመርኩ/ሽው?	ዓ.ም				
		ወር				
B13.	ከ ስም] ጋር ተጋብተው ማሰትም B5=1) ከሆነ ጠይቅ፤ ከ ስም] ጋር ከመጋባታችሁ በፊት ስስንት ወራት የፍቅር ዓደኝነት ነበራችሁ? ከ ስም] ጋር ተጋብተው የማይውቁ ማሰትም B5=0) ከሆነ ጠይቅ፤ ከ ስም] ጋር ስስንት ወራት የፍቅር ዓደኝነት አላችሁ/ነበራችሁ?	ወራት				
B14.	ከ ስም] ጋር ተጋብተው ማሰትም B5=1) ከሆነ ጠይቅ፤ ከ ስም] ጋር ከመጋባታችሁ በፊት አንድ ቤት ውስጥ ስትኖሩ ነበር? ከ ስም] ጋር ተጋብተው የማይውቁ ማሰትም B5=0) ከሆነ ጠይቅ፤ ከ ስም] ጋር አንድ ቤት ውስጥ እየኖራችሁ ነው (ስትሩ ነበር)?	1 አዎ 0 የሰም ➔ B16				
B15.	ከ ስም] ጋር የፍቅር ዓደኝነት ከጀመራችሁ ከስንት ወራት በኋላ ነው አብራችሁ መኖር የጀመራችሁት?	ወራት				
B16.	ከ ስም] ጋር የፍቅር ዓደኝነት ስትጀምር/ሪ አንተ/ቺ ሥራ ነበረህ/ሽ?	1 አዎ 0 የሰም ➔ B18				
B17.	ከ ስም] ጋር የፍቅር ዓደኝነት ስትጀምር/ሪ የአንተ/ች ሥራ ምን ነበር?	የሥራ ዓይነት				
B18.	የፍቅር ዓደኝነት ስትጀምሩ ስም] ሥራ ነበራት/ረው?	1 አዎ 0 የሰም ➔ B20				
B19.	የፍቅር ዓደኝነት ስትጀምሩ ስም] ሥራ/ዋ/ው ምን ነበር?	የሥራ ዓይነት				

B20.	የ ስም] ብሔረሰብ ምንድን ነው?		ብሔር				
B21.	የ ስም] ሃይማኖት ምንድን ነው?		ሃይማኖት				
B22.	ከ ስም] ጋር የፍቅር ዓደኝነት ስትጀምሩ አንተ/ቺ የት ነበር የምትኖረው/ረው?		ክልል				
			ወረዳ				
			ቀበሌ				
B23.	የፍቅር ዓደኝነት ስትጀምሩ ስም] የት ነበር የምትኖረው/የሚኖረው?		ክልል				
			ወረዳ				
			ቀበሌ				
B24.	ከ ስም] ጋር የፍቅር ዓደኝነት በጀመራችሁበት ጊዜ ስም] ስሰንት ጊዜ በዚያ ቀበሌ ኖራላች/ኖረላች?		1 ከአንድ ዓመት በታች 2 ከ 1 - 3 ዓመት 3 ከ 3 ዓመታት በላይ 77 የትውልድ ቦታው/ዋ ነው				
B25.	ስም]ን የት ነበር መጀመሪያ የተዋወቀሁት/ሽው (ያገኘሃት/ሻው)? ምሳሌ ት/ቤት፣ ጉረቤት፣ ሌላ ቦታ)	1 ትምህርት ቤት 2 ቤተክርስቲያን/መስጊድ 3 ገበያ 4 መንገድ 5 ዘመድ ቤት 6 ዓደኛ ቤት 7 ጎረቤት	8 ሻይ ቤት 9 ሥራ ቦታ 11 ወንዝ/ውሃ ቦታ 12 ጫካ ውስጥ 13 ሌላ (ይገልጹ)				

B26.	<p>ከ ስም] ጋር የተጋቡ (ማስትም B5=1) እና ቅድመ ጋብቻ የፍቅር ገንኙነት ያሳያሉት (ማስትም B10=0) ከሆነ ማስትም B30</p> <p>በፍቅር ያደኝነት ውስጥ ፍቅረኛዎች አንዳንድ ጊዜ የተሰደዱ አንድ ምግብ፣ ገጣጊና ልብስ የመሳሰሉ ግብዣዎችን ወይንም ስጦታዎችን ይሰጣሉ።</p> <p>ከ ስም] ጋር የተጋቡ (ማስትም B5=1) እና ቅድመ ጋብቻ የፍቅር ገንኙነት የሰጧቸው (ማስትም B10=1) ከሆነ ጠይቅ፣ ከ ስም] ጋር ከመጋባታችሁ በፊት ፍቅረኛዎች በሰጧቸው ጊዜ ስም] ምን ያህል ጊዜ የሚከተሉትን ስጦታዎች ስጥታህ/ቸሽ ታውቃሉ/ላቸውታል? → B26_1</p> <p>ከ ስም] ጋር ተጋብተው የሚያውቁ (ያልተጋቡ) (ማስትም B5=0) ከሆነ ጠይቅ፣ ስም] የሚከተሉትን ስጦታዎች ምን ያህል ጊዜ ስጥታህ/ቸሽ ታውቃሉ/ላቸውታል? → B26_1</p>					
B26_1.	ምግብ/መጠጦች መጋብዝ	0. በፍጹም 1. አንዲት ወይም ሁለት ጊዜ 2. ብዙ ጊዜ				
B26_2.	ገጣጊነት	0. በፍጹም 1. አንዲት ወይም ሁለት ጊዜ 2. ብዙ ጊዜ				
B26_3.	ልብስ	0. በፍጹም 1. አንዲት ወይም ሁለት ጊዜ 2. ብዙ ጊዜ				
B26_4.	ገንዘብ	0. በፍጹም 1. አንዲት ወይም ሁለት ጊዜ 2. ብዙ ጊዜ				
B26_5.	ሌሎች ስጦታዎች	0. በፍጹም 1. አንዲት ወይም ሁለት ጊዜ 2. ብዙ ጊዜ				

B27.	<p>ከ ስም] ጋር የተጋቡ ማስትም B5=1) እና ቅድመ ጋብቻ የፍቅር ገንኙነት የነበራቸው (ማስትም B10=1) ከሆነ ጠይቅ፣ ከ ስም] ጋር ከመጋባታቸው በፊት ፍቅረኛዎች በነበራቸው ጊዜ የሚከተሉትን ስጦታዎች ስ ስም] ምን ያህል ጊዜ ስጥተዎት/ሽው ታውቃሉ/ቂደሰሽ? ➔ B27_1</p> <p>ከ ስም] ጋር ተጋብተው የሚያውቁ (ማስትም B5=0) ከሆነ ጠይቅ፣ የሚከተሉትን ስጦታዎች ስ ስም] ምን ያህል ጊዜ ስጥተዎት/ሽው ታውቃሉ/ቂደሰሽ? ➔ B27_1</p>				
B27_1.	ምግብ/መጠጦች	0. በፍጹም 1. አንዲ ወይም ሁለት ጊዜ 2. ብዙ ጊዜ			
B27_2.	ገጣጊጦች	0. በፍጹም 1. አንዲ ወይም ሁለት ጊዜ 2. ብዙ ጊዜ			
B27_3.	ልብስ	0. በፍጹም 1. አንዲ ወይም ሁለት ጊዜ 2. ብዙ ጊዜ			
B27_4.	ገንዘብ	0. በፍጹም 1. አንዲ ወይም ሁለት ጊዜ 2. ብዙ ጊዜ			
B27_5.	ሴቶች ስጦታዎች	0. በፍጹም 1. አንዲ ወይም ሁለት ጊዜ 2. ብዙ ጊዜ			
B28.	ከ ስም] ጋር ያሰህን/ሽን (የነበረህን/ሽን) የፍቅር ገንኙነት ወሳጆችህ/ሽ ያውቃሉ/ያውቁ ነበር?	1 ስዎ 0 የሰም ➔ B30 77 አሳውቅም ➔ B30			
B29.	ከ ስም] ጋር የሰህን/ሽን (የነበረህን/ሽን) የፍቅር ገንኙነት ወሳጆችህ/ሽ ተቀብሎታል?	1 ስዎ 0 የሰም 77 አሳውቅም			
B30.	_____ ➔		➔ B4_2	➔ B4_3	➔ B4_4
					➔ B31

የዕድሜ እኩዮች የወሲብ ተሞክሮ		
B31.	ወጣትነትና የቅድመ ጉልማሳነት ዕድሜ ስወጣት ሴቶችና ወንዶች ወሲብን የመሞከሪያ ወቅት ነው። እባክህን/ሽን 5 አግብተው የማይውቁ የቅርብ ሴት ጓደኞቻችን/ሽን ወይም ዘመዶቻችን/ሽን ስታስብ/ቢ፣ ከወጣት ወይም ከትላልቅ ወንዶች ጋር ምን ያህሎቹ የሚከተሉትን ያደርጋሉ?	
B31_1.	መሳሳም	ጓደኞች (0-5) 77 አሳውቅም
B31_2.	በምሳሌ መሳሳም?	ጓደኞች (0-5) 77 አሳውቅም
B31_3.	ቀሰል ያለ መተሻሸት (ጡቷን እንድትነካካ መጋበዝ)	ጓደኞች (0-5) 77 አሳውቅም
B31_4.	ከበድ ያለ መተሻሸት (የፆታ ብልታችውን መነካካት)?	ጓደኞች (0-5) 77 አሳውቅም
B31_5.	የግብረሰጋ ግንኙነት መፈፀም?	ጓደኞች (0-5) 77 አሳውቅም
B32.	አሁን ደግሞ 5 አግብተው የማይውቁ የቅርብ ወንድ ጓደኞቻችን/ሽን ወይም ዘመዶቻችን/ሽን ስታስብ/ቢ፣ ከወጣት ወይም ከትላልቅ ሴቶች ጋር ምን ያህሎቹ የሚከተሉትን ያደርጋሉ?	
B32_1.	መሳሳም	ጓደኞች (0-5) 77 አሳውቅም
B32_2.	በምሳሌ መሳሳም?	ጓደኞች (0-5) 77 አሳውቅም
B32_3.	ቀሰል ያለ መተሻሸት (ጡቷን መነካካት/ማሻሸት)	ጓደኞች (0-5) 77 አሳውቅም
B32_4.	ከበድ ያለ መተሻሸት (የፆታ ብልታችውን መነካካት)?	ጓደኞች (0-5) 77 አሳውቅም
B32_5.	የግብረሰጋ ግንኙነት መፈፀም?	ጓደኞች (0-5) 77 አሳውቅም

THIS PAGE BLANK

B33.	<p>ዩናይትድ ኔሽንስ ፎር ዲቪዥን/ኤች/ኤች/ኤች/ኤች/ኤች/ኤች (B1=0) → D1 ዩናይትድ ኔሽንስ ፎር ዲቪዥን ደብዳቤ ማሰትም B5=1 እና B10=0) ከሆነ → D1</p> <p>ከ ስም] ጋር የተጋቡ ማሰትም B5=1) እና ቅድመ ጋብቻ ዩናይትድ ኔሽንስ የነበራቸው ማሰትም B10=1) ከሆነ ጠይቅ፤ ከ ስም] ጋር ከጋብቻ በፊት የነበረህን/ህን የዩናይትድ ኔሽንስ በማሰብ የሚከተሉትን አድርገህ/ህን ታወቃለህ/ሚያሰኝ? → B33_1</p> <p>ከ ስም] ጋር ተጋብተው የማያውቁ ማሰትም B5=0) ከሆነ ጠይቅ፤ ከ ስም] ጋር የነበረህን/ህን የዩናይትድ ኔሽንስ በማሰብ የሚከተሉትን አድርገህ/ህን ታወቃለህ/ሚያሰኝ? → B33_1</p> <p>ከ ስም] ጋር የተጋቡ ማሰትም B5=1) እና ቅድመ ጋብቻ ዩናይትድ ኔሽንስ ደብዳቤ ማሰትም B10=0) ከሆነ → የሚቀጥለው ስም]</p>	<p>የመልስ መስጫ ካርዶችን አውጥተህ/ህ እንዲት እንደሚጠቀሙበት አብራራ/ራ።</p> <p>ስፕራዩ B33-B35 ሳሰው የመልስ መስጫ ካርዶች ተጠቀም/ሚ።</p>					
B33_1.	እጅ ለእጅ ማያያዝ (ከተሰመደው የሰላምታ ልውውጥ መጨመር ያሰፈ)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
B33_2.	መሳሳም	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
B33_3.	በምሳሌ መሳሳም (የፈረንጅ መሳሳም)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
B33_4.	ቀለል ያለ መተሻሻት (ጡተን/ጡትሽን)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
B33_5.	ከበድ ያለ መተሻሻት (የፃታ ብልታችሁን መነካካት)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
B33_6.	የግብረሰጋ ግንኙነት ማድረግ	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
B34_1.	ከ ስም] ጋር የግብረሰጋ ግንኙነት ስትፈልግ/ሚ ኮንዶም ምን ያህል ተጠቀማላችሁ? ከ ስም] ጋር የግብረሰጋ ግንኙነት ስትፈልግ/ሚ ኮንዶም ተጠቅማችሁ ታወቃላችሁ? የግብረሰጋ ግንኙነት አድርገህ/ህ የማታውቅ/ሚ ከሆነ ከሰማያዊዎች ሳፕን አንዱን ጠቁም/ሚ።	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
B34_2.	ከ ስም] ጋር የግብረሰጋ ግንኙነት ስትፈልግ አንዳንድ ወይንም ሁልጊዜ ኮንዶም ተጠቀሙ ነበር? የግብረሰጋ ግንኙነት አድርገህ/ህ የማታውቅ/ሚ ከሆነ ወደ ማናቸውም ሰማያዊ ሳፕን አመልክት/ፎ።	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
B34_3.	ከ ስም] ጋር የግብረሰጋ ግንኙነት ስትፈልግ ሁልጊዜ ኮንዶም ተጠቀሙ ነበር? የግብረሰጋ ግንኙነት አድርገህ/ህ የማታውቅ/ሚ ከሆነ ወደ ማናቸውም ሰማያዊ ሳፕን አመልክት/ፎ።	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
B35_1.	በዩናይትድ ኔሽንስ ፎር ዲቪዥን ስም] ኤች.ዲ.ቪ ሲኖራት/ሪው ይችላል የሚለው ግምትህ/ህ ምን ያህል ነበር? በዩናይትድ ኔሽንስ ፎር ዲቪዥን ስም] ኤች.ዲ.ቪ ምንም አይኖራትም/ሪውም የሚል ሃሳብ ነበረህ/ህ? (በካርዱ ላይ ስምን ወይም የሰም የሚለውን መልስ ብቻ አመልክት/ፎ)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
B35_2.	በዩናይትድ ኔሽንስ ፎር ዲቪዥን ስም] ኤች.ዲ.ቪ ሲኖራት/ሪው ይችላል የሚል ቢያንስ ስምንት ሃሳብ ነበረህ/ህ? (በካርዱ ላይ ስምን ወይም የሰም የሚለውን መልስ ብቻ አመልክት/ፎ)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
B35_3.	በዩናይትድ ኔሽንስ ፎር ዲቪዥን ስም] ኤች.ዲ.ቪ ሲኖራት/ሪው ይችላል የሚለው ሀሳብህ/ህ ከፍተኛ ነበር? (በካርዱ ላይ ስምን ወይም የሰም የሚለውን መልስ ብቻ አመልክት/ፎ)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ				
				→ B33	→ B33	→ B33	→ C1

ክፍል C: የሕይወት ዘመን ወሲባዊ ተሞክሮ። (C1-C4 ያሉት ጥያቄዎች ተጠያቂው ካርዱን በትክክል መጠቀሙን ስማወቅ የሚረዱ መነሻ ጥያቄዎች ናቸው)			
ስፕራቁ C1-C19_3 ሳሉት የመልስ መስጫ ካርዱን ተጠቀሙ።			
C1.	ባለፉት ሰባት ቀናት ውስጥ ጋዜጣ/መጽሔት አንብበሃል/ሻል? (መልስ/ሽ አዎ ከሆነ አረንጓዴውን የሰም ከሆነ ደግሞ ቀደን ሳጥን አመልክት/ኛ)	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C2.	ባለፉት ሰባት ቀናት ስህንት ቀናት ነበር ጋዜጣ/መጽሔት ያነበብኩሁ/ሽሁ? (ከ0-7 ካሉት ቁጥሮች አንዱን አመልክት/ኛ። አንብበህ/ሽ የማታውቅ/ቂ ከሆነ ዜሮን (0) አመልክት።)	ያነበብኩባቸው ቀናት ብዛት	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C3.	ባለፉት ሰባት ቀናት ውስጥ ራዲዮ አዳምጠሃል/ሻል? (መልስ/ሽ አዎ ከሆነ አረንጓዴውን የሰም ከሆነ ደግሞ ቀደን ሳጥን አመልክት/ኛ)	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C4.	ባለፉት ሰባት ቀናት ስህንት ቀናት ነበር ራዲዮ ያዳምጠሁ/ሽሁ? (ከ0-7 ካሉት ቁጥሮች አንዱን አመልክት/ኛ። አዳምጠህ/ሽ የማታውቅ/ቂ ከሆነ ዜሮን (0) አመልክት።)	ያዳምጠሁባቸው/ሽባቸው ቀናት ብዛት	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C5.	ወሲብ ወይም የግብረሰጋ ግንኙነት አድርገህ/ሽ ታውቃለህ/ቂደሰሽ? (መልስ/ሽ አዎ ከሆነ አረንጓዴውን የሰም ከሆነ ደግሞ ቀደን ሳጥን አመልክት/ኛ)	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C6.	ስመጅመሪያ ጊዜ ወሲባዊ ግንኙነት ስትፈጸም/ሚ ሰደሚህ/ሽ ስንት ነበር? (የግብረሰጋ ግንኙነት አድርጋህ/ሽ የማታውቅ/ቂ ከሆነ ወደ ማናቸውም ስማደዌ ሳጥን አመልክት/ኛ።)	ሰደሚ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C7.	አሁን ወንዶችና ሴቶች የግብረሰጋ ግንኙነት የሚጀምሩባቸውን ምክንያቶች አነባለሁ። ስመጅመሪያ ጊዜ የግብረ ሰጋ ግንኙነት ስትፈጽም የትኛቱ ትክክል ነበረ? ምክንያት ይሆናሉ ብዬ ስምጠቅሳቸው እኔ እያንዳንዳችን ምክንያት ካነበብኩኝ በኋላ መልስ/ሽ አዎ ከሆነ አረንጓዴውን የሰም ከሆነ ቀደን ሳጥን አመልክት/ኛ። የግብረሰጋ ግንኙነት አድርገህ/ሽ የማታውቅ/ቂ ከሆነ ከስማደዌዎቹ ሳጥን አንዱን ጠቁም/ሚ።		
C7_1.	ፍቅረኛዬ ከፍተኛ ግፊት/ጫና አድርጋብኝ/ገብኝ?	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C7_2.	ፍቅረኛዬ የተወሰነ ግፊት/ጫና አድርጋብኝ/ገብኝ?	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C7_3.	አንተ/ኛ በፍቅረኛህ/ሽ ላይ ከፍተኛ ግፊት/ጫና አድርገህ/ሽ ነው?	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C7_4.	አንተ/ኛ በፍቅረኛህ/ሽ ላይ የተወሰነ ግፊት/ጫናአድርገህ/ሽ ነው?	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C7_5.	ፍቅረኛህ/ሽን እንደምወዳት/ደው ስማሳየት ነው?	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C7_6.	ወሲባዊ ተሞክሮ ልምድ ስማገኘት ነው?	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C7_7.	ስመደሰት ወይም ደስታን ስማገኘት ነው?	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C7_8.	ስላገባህ/ሽ ነው?	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C7_9.	ከፍላጎቴ ውጭ በጉልበት ስተገደድኩ ነው?	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ
C7_10.	ገንዘብ ስማገኘት፣ በትምህርት ጥረ ውጤት ስማገኘት፣ ወይም ሌላ ጥቅማጥቅም ስማገኘት ነው?	1 አዎ 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ

C8.	አሁን ያለህን/ሽ የፍቅር ኃደኛ ጨምሮ ከሰንት ሴቶች/ወንዶች ጋር ወሲባዊ ግንኙነት ፈፅመህ/ሽ ታውቃለህ/ቂደሰሽ? (ወሲባዊ ግንኙነት አድርገህ/ሽ የማታውቅ/ቂ ከሆነ ከሰማያዊ ሳፕኖች አንዱን አመልክት/ቺ::)	የፍቅር ኃደኞች ብዛት	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C9.	አሁን ያለህን/ሽ የፍቅር ኃደኛ ጨምሮ ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ከሰንት ሴቶች/ወንዶች ጋር ወሲባዊ ግንኙነት አደረገህ/ሽ? (ወሲባዊ ግንኙነት አድርገህ/ሽ የማታውቅ/ቂ ከሆነ ከሰማያዊ ሳፕኖች አንዱን አመልክት/ቺ::)	የፍቅር ኃደኞች ብዛት	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C10.	አሁን ያለህን/ሽ የፍቅር ኃደኛ ጨምሮ ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ወሲባዊ ግንኙነት ካደረግታል/ግኝቸው ሴቶች/ወንዶች ውስጥ ስንቶች ሳንተ/ቺ አዲስ ነበረ (ማለትም ከዚህ ቀደም ምንም የግብረ-ሥጋ ግንኙነት ካልነበረህ/ሽ ሰዎች ጋር ማለት ነው)? ወሲባዊ ግንኙነት አድርገህ/ሽ የማታውቅ/ቂ ከሆነ ከሰማያዊ ሳፕኖች አንዱን አመልክት/ቺ::)	የፍቅር ኃደኞች ብዛት	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C11.	አሁን ያለህን/ሽ የፍቅር ኃደኛ ጨምሮ ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ወሲባዊ ግንኙነት ካደረግታል/ግኝቸው ሴቶች/ወንዶች ውስጥ ስንቶች በዚህ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው? (ወሲባዊ ግንኙነት አድርገህ/ሽ የማታውቅ/ቂ ከሆነ ከሰማያዊ ሳፕኖች አንዱን አመልክት/ቺ::)	የፍቅር ኃደኞች ብዛት	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C12_1.	ባለፉት 6 ወራት ከሚስትህ/ባልሽ ውጭ የግብረሰጋ ግንኙነት ስትፈፅም/ሚ ኮንዶም ምን ያህል ተጠቅማችኋል? ሶስት አማራጮችን አሰጥሳለሁ/ሻለሁ:- ሁልጊዜ/አልፎአልፎ/በፍጹም	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C12_2.	ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ከሚስትህ/ባልሽ ውጭ ከሌላ ሰው ጋር ግብረሥጋ ግንኙነት ስትፈፅም/ሚ አልፎአልፎ ኮንዶም ተጠቅማችኋል? (አስታውስ/ሽ ወሲባዊ ግንኙነት አድርገህ/ሽ የማታውቅ/ቂ ከሆነ ከሰማያዊ ሳፕኖች አንዱን አመልክት/ቺ::)	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C12_3.	ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ከሚስትህ/ባልሽ ውጭ ከሌላ ሰው ጋር ግብረሥጋ ግንኙነት ስትፈፅም/ሚ በፍጹም ኮንዶም አልተጠቅማችሁም? (አስታውስ/ሽ ወሲባዊ ግንኙነት አድርገህ/ሽ የማታውቅ/ቂ ከሆነ ከሰማያዊ ሳፕኖች አንዱን አመልክት/ቺ::)	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C13.	ባለፉት 6 ወራት ውስጥ በኢት.አዲ.ቪ ስመዎዝ ተጋልጠህ/ሽ የምታውቅ/ቂ ይመስልህ/ሻል?	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C14.	ለወንዶች ብቻ:: ተጠያቂዎ ሴት ከሆነች → C16 ባለፉት 6 ወራት ከነበረህ ወሲባዊ ግንኙነቶች ውስጥ ስንቶች ከሴተኛ አዳሪ ወይም የኩሩ ቤት ሰራተኛ ጋር ነበር? (ወሲባዊ ግንኙነት አድርገህ የማታውቅ ከሆነ ከሰማያዊ ሳፕኖች አንዱን አመልክት::)	የግንኙነት ብዛት	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C15_1.	ባለፉት 6 ወራት ከሴተኛ አዳሪ ወይም የኩሩ ቤት ሰራተኛ ጋር የግብረሰጋ ግንኙነት ስታደርግ ምን ያህሉን ጊዜዎት ኮንዶም ተጠቅምክ? ሦስት ምረጫዎችን አሰጥሳለሁ: ማለትም ሁልጊዜ: አልፎአልፎ: ምንም ጊዜ:: ስእነዚህም ምረጫዎች አዎ ወይም የሰዎ ወይም ከሴተኛ አዳሪ ጋር ወሲብ አልፎምኩም በማለት መልስ::	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C15_2.	ባለፉት 6 ወራት ከሴተኛ-አዳሪ ወይም የኩሩ ቤት ሰራተኛ ጋር ወሲብ ወይም ግብረሰጋ ስታደርግ አልፎአልፎ ኮንዶም ተጠቅመህ/ሻል? ከሴተኛ አዳሪ ወይም የኩሩ ቤት ሰራተኛ ጋር ባለፉት 6 ወራት ወሲብ አድርገህ የማታውቅ ከሆነ ከሰማያዊ ሳፕኖች አንዱን አመልክት::	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C15_3.	ባለፉት 6 ወራት ከሴተኛ-አዳሪ ወይም የኩሩ ቤት ሰራተኛ ጋር ወሲብ ወይም ግብረሰጋ ስታደርግ በፍጹም ኮንዶም አልተጠቀምክም? ከሴተኛ አዳሪ ወይም የኩሩ ቤት ሰራተኛ ጋር ባለፉት 6 ወራት ወሲብ አድርገህ የማታውቅ ከሆነ ከሰማያዊ ሳፕኖች አንዱን አመልክት::	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C16.	ኮንዶም ቢያስፈልገህ/ሽ የት ቦታ እንደምታገኝ/ኝ ታውቃለህ/ቂደሰሽ?	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	
C17.	ስአንተ/ች ኮንዶም ሰማግኘት ያመቸኛል ብለህ/ሽ የምትሰው/ይው ቦታ አለን? ኮንዶም የሚገኝበትን ቦታ የማታውቅ/ቂ ከሆነ ወደሰማያዊ ሳፕኖች አንዱን አመልክት/ቺ::	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይፃፍ	

C18.	ስለወጣት ሴቶችና ወንዶች የቅድመ ጋብቻ ወሲብ የግብረሰጋ ግንኙነት በምን ሁኔታ ውስጥ ተቀባይነት እንዳለው ሰዎች ያሳቸው ሃሳብ ይሰያይዛል። በሚከተሉት ሁኔታዎች እያለች ስንዲት ወጣት ሴት ከጋብቻ በሬት ወሲባዊ ግንኙነት ብትፈፀም ተቀባይነት ይኖረው ወይም አይኖረው እንደሆነ ያንተን/ቺን ሃሳብ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ስለደንዳንዱ ሁኔታ ተቀባይነት ካለው «አዎ» ተቀባይነት ከሌለው «የሰዎ» የሚለውን አመልክት/ቺ።			
C18_1.	በአጋጣሚ በአንድ ወንድ የወሲባዊ ስሜት ስትሳብ ወይንም ስትማረክ?	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
C18_2	ከአንድ ወንድ ጋር በፍቅር ጓደኛነት ስትያደዝ?	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
C18_3.	ከአንድ ወንድ ጋር ስመጋባት ስትተጫዎ?	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
C19.	በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ እያለ አንድ ወጣት ወንድ ከጋብቻ በሬት ወሲባዊ ግንኙነት ቢፈፀም ተቀባይነት ይኖረዋል ብለህ/ሽ ታስባለህ/ቢያለሽ፣			
C19_1.	በአጋጣሚ በአንዲት ሴት የወሲባዊ ስሜት ሲሳብ ወይንም ሲማረክ?	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
C19_2	ከአንድ ሴት ጋር በፍቅር ጓደኛነት ሲያደዝ?	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
C19_3	ከአንድ ሴት ጋር ስመጋባት ሲተጫዎ?	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	

ክፍል D: ወሲድን መቆጣጠርና እርግዝና (ሰሊቶች ብቻ የሚጠየቅ)። ተጠያቂው ወንድ ከሆነ → E]				
ከጥያቄ D1 - D23 የመልስ ማሳያ ካርዱን ተጠቀም				
አሁን ደግሞ ስለ እርግዝናና ሴቶች ስለሚጠቀሙት የእርግዝና መከላከያ መንገዶች እጠይቅሻለሁ። መልስ በምትሰጡበት ሰዓት እባክሽን የመልስ መስጫ ካርዱን መጠቀምሽን አትርሽ።				
D1.	ስለ የወሲድ መከላከያ ኪኒን ስምተሽ ታውቂያለሽ? (እርግዝናን ለመከላከል ሴቶች በየቀኑ የሚወሰዱት ኪኒን ማለት ነው)	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D2.	ስለ የወሲድ መከላከያ ኪኒን ስመጀመሪ ጊዜ የሰማሽው ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ነው? (ስለኪኒን ስምተሽ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳጥን አመልክቶ)	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D3.	የወሲድ መቆጣጠሪያ ኪኒን ተጠቅመሽ ታውቂያለሽ? (ስለኪኒን ስምተሽ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳጥን አመልክቶ)	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D4.	የወሲድ መከላከያ ኪኒን ስመጀመሪ ጊዜ የተጠቀምሽው ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ነው? (ስለኪኒን ስምተሽ ወይንም ተጠቅመሽ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳጥን አመልክቶ)	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D5.	በማህፀን ውስጥ ስለሚቀመጠው የወሲድ መከላከያ (Loop) ስምተሽ ታውቂያለሽ? (በማህፀን ውስጥ የሚቀመጠው የወሲድ መከላከያ በሀኪም ወይንም በነርስ እማካኝነት ነው)	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D6.	በማህፀን ውስጥ ስለሚቀመጠው የወሲድ መከላከያ (Loop) ስመጀመሪ ጊዜ የሰማሽው ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ነው? (በማህፀን ውስጥ ስለሚቀመጠው የወሲድ መከላከያ (Loop) ስምተሽ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳጥን አመልክቶ)	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D7.	በማህፀን ውስጥ የሚቀመጠውን የወሲድ መከላከያ (Loop) ተጠቅመሽ ታውቂያለሽ? (በማህፀን ውስጥ ስለሚቀመጠው የወሲድ መከላከያ (Loop) ተጠቅመሽ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳጥን አመልክቶ)	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D8.	በማህፀን ውስጥ ስለሚቀመጠው የወሲድ መከላከያ (Loop) ስመጀመሪ ጊዜ የተጠቀምሽው ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ነው? (በማህፀን ውስጥ ስለሚቀመጠው የወሲድ መከላከያ (Loop) ስምተሽ ወይንም ተጠቅመሽ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳጥን አመልክቶ)	1 አዎ 0 የሰዎ	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	

D9.	በክንድ ላይ ስለሚሰጠው የወሲድ መቆጣጠሪያ መርፌ ስምተኛ ታውቂያለሽ? (ሴቶች በህኪም ወይንም በነርስ የሚሰጠውን የወሲድ መቆጣጠሪያ መርፌ በመወጋት ስክንድ ወርና ከዚያም በላይ እርግዝናን መከላከል ይችላሉ)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D10.	በክንድ ላይ ስለሚሰጠው የወሲድ መቆጣጠሪያ መርፌ ስመጅመሪያ ጊዜ የሰማኸው ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ነው? (በክንድ ላይ ስለሚሰጠው የወሲድ መቆጣጠሪያ መርፌ ስምተኛ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D11.	በክንድ ላይ ስለሚሰጠው የወሲድ መቆጣጠሪያ መርፌ ተጠቅመኛ ታውቂያለሽ? (በክንድ ላይ ስለሚሰጠው የወሲድ መቆጣጠሪያ መርፌ ስምተኛ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D12.	በክንድ ላይ የሚሰጠውን የወሲድ መቆጣጠሪያ መርፌ ስመጅመሪያ ጊዜ የተጠቀምኸው ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ነው? (በክንድ ላይ ስለሚሰጠው የወሲድ መቆጣጠሪያ መርፌ ስምተኛ ወይንም ተጠቅመኛ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D13.	በክንድ ላይ ስለሚቀበረው የወሲድ መቆጣጠሪያ ስምተኛ ታውቂያለሽ? (ሴቶች በህኪም ወይንም በነርስ አማካኝነት ቀጭኖንና ትንንሽ ነገሮችን በክንዳቸው ውስጥ በማስቀመጥ ስክንድ ዓመትና ከዚያም በላይሲያ ጊዜ እርግዝናን ለመከላከል ይችላሉ)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D14.	በክንድ ላይ ስለሚቀበረው የወሲድ መቆጣጠሪያ ስመጅመሪያ ጊዜ የሰማኸው ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ነው? (በክንድ ላይ ስለሚቀበረው የወሲድ መቆጣጠሪያ ስምተኛ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D15.	በክንድ ላይ የሚቀበረውን የወሲድ መቆጣጠሪያ ተጠቅመኛ ታውቂያለሽ? (በክንድ ላይ ስለሚቀበረው የወሲድ መቆጣጠሪያ ስምተኛ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D16.	በክንድ ላይ ስለሚቀበረው የወሲድ መቆጣጠሪያ ስመጅመሪያ ጊዜ የተጠቀምኸው ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ነው? (በክንድ ላይ ስለሚቀበረው የወሲድ መቆጣጠሪያ ስምተኛ ወይንም ተጠቅመኛ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D17.	እርግዝኛ ታውቂያለሽ?	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D18.	ስንት ጊዜ እርግዝኛ? (ምንም እርግዝኛ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	የእርግዝና ብዛት	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D19.	ስንት ልጆች በህይወት ወለድኛ? (በህይወት የተወለደ ከሌለኝ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	በህይወት የተወለዱት ብዛት	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D20.	ሞቶ የተወለደ ልጅ ነበረኝ? (በህይወት የተወለደ ልጅ ከሌለኝ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D21.	ስንት ሞተው የተወለዱ ልጆች ነበረኝ? (ሞቶ የተወለደ ልጅ ከሌለኝ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	ሞተው የተወለዱ ብዛት	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D22.	በራሱ የመጣ (ድንገተኛ) ውርጃ እጋጥሞኝ ያውቃል? (በራሱ የመጣ (ድንገተኛ) ውርጃ እጋጥሞኝ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	
D23.	በራሱ ፍላጎት ፅንሰኛን አስወጥተኝ ታውቂያለሽ? (በራሱ ፍላጎት ፅንሰ ኢስወጥተኝ የማታውቁ ከሆነ ወደ ሰማያዊው ሳፕን አመልክች)	1 ስም 0 የሰም	በካርዱ ላይ የተመለከተው ቁጥር ይጻፍ	

ክፍል E: ሰግብረሰጋ ገንኙነት (ሰአቅመ አዳምና ሄዋን) መድረስ

በመጨረሻ ስለአካላዊ እድገት/ሽ አንድአንድ ጥያቄዎችን እጠይቅሁለሁ/ሻለሁ። የታደገ/ት ጊዜ ታደገዎች ወደ ወጣትነት የእድገት ዘመን በመሸጋገር አካላዊ ሰውነትን የሚያሳዩበት ወቅት ነው።

E1.	<p>E1-E4 የሚጠየቀው ስሌቶች ብቻ ነው። ተጠያቂው ወንድ ከሆነ ወደ → E5 እሰፍ።</p> <p>አንዲት ልጅገረድ በምታደግብት ሰዓት (ሰአቅመ ሄዋን ስትደርስ) በሰውነቷ ላይ አንድአንድ ሰውነት ይታያሉ። በብብቷ ውስጥ እና በብልቷ አካባቢ ይገኙ ይበቅላሉ፤ ጡቶቿ እያደገና ትልቅ እየሆነ ይመጣሉ እንዲሁም ዳቦዎቿ ይሰፋሉ። ከእነዚህ ሰውነት ውስጥ ማንኛቸውም በአንድ ላይ መታየት ጀምረዋል/ታይተዋል?</p>	1 0	አዎ የሰም	በካርዱ ላይ የተመሰከተው ቁጥር ይፃፍ
E2.	<p>ሰመጅመሪያ ጊዜ እንኝህ ሰውነት መኖራቸውን ያስተዋልሽው በስንት አመት ስንበር? ማንኛቸውንም ሰውነት በአንድ ላይ ካሳዩሽ ከሰማያዊዎቹ ሳጥኖች አንዱን ጠቀሙ።</p>		እድሜ	በካርዱ ላይ የተመሰከተው ቁጥር ይፃፍ
E3.	<p>የወር አበባሽን ማዕት ጀምረሻል?</p>	1 0	አዎ የሰም	በካርዱ ላይ የተመሰከተው ቁጥር ይፃፍ
E4.	<p>ሰመጅመሪያ ጊዜ የወር አበባሽን ያዩሽው በስንት አመት ስንበር? የወር አበባሽን ማዕት ካልጀመርሽ ከሰማያዊዎቹ ሳጥኖች አንዱን ጠቀሙ።</p>		እድሜ	በካርዱ ላይ የተመሰከተው ቁጥር ይፃፍ
E5.	<p>E5-E8 የሚጠየቀው ሰውንዶች ብቻ ነው። ተጠያቂዋ ሴት ከሆነች ወደ → F እሰፍ።</p> <p>አንድ ወንድ ልጅ በሚያደግበት ሰዓት (ሰአቅመ አዳም ሲደርስ) በሰውነቱ ላይ አንድአንድ ሰውነት ይታያሉ። ጸም ማብቀል/ማውጣት ይጀምራል፤ በብብቱ ውስጥ እና በብልቱ አካባቢ ይገኙ ይበቅላሉ፤ እንዲሁም ድምጹ የመወፈርና የመገርነን ሁኔታን ያሳያል። ከእነዚህ ሰውነት ውስጥ ማንኛቸውም በአንተ ላይ መታየት ጀምረዋል/ታይተዋል?</p>	1 0	አዎ የሰም	በካርዱ ላይ የተመሰከተው ቁጥር ይፃፍ
E6.	<p>ሰመጅመሪያ ጊዜ እንኝህ ሰውነት መኖራቸውን ያስተዋልሽው በስንት አመት ስንበር/ነው? ማንኛቸውንም ሰውነት በአንተ ላይ ካሳዩህ ከሰማያዊዎቹ ሳጥኖች አንዱን ጠቀሙ።</p>		እድሜ	በካርዱ ላይ የተመሰከተው ቁጥር ይፃፍ
E7.	<p>ወንድ ልጅ ሲያደግ (ሰአቅመ አዳም ሲደርስ) አንዳንድ ጊዜ በእንቅፍ ላይ ሆኖ ከብልቱ ፈሳሽ ነገር ይወጣል። አንተ በእንቅፍ ላይ ሆነህ ከብልቱ ፈሳሽ ነገር ወጥቶ ያውቃል?</p>	1 0	አዎ የሰም	በካርዱ ላይ የተመሰከተው ቁጥር ይፃፍ
E8.	<p>ሰመጅመሪያ ጊዜ በእንቅፍ ላይ ሆነህ ከብልቱ ፈሳሽ ነገር የወጣው በስንት አመት ስንበር/ነው? በእንቅፍ ላይ ሆነህ ከብልቱ ምንም ዓይነት ፈሳሽ ወጥቶ የማያውቅ ከሆነ ከሰማያዊዎቹ ሳጥኖች አንዱን ጠቀሙ።</p>		እድሜ	በካርዱ ላይ የተመሰከተው ቁጥር ይፃፍ

ክፍል F: የወደፊት ገንኙነት

አሁን እየጨረሰን ነው። በመሣተፍህ/ህ በጣም እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ከ 6 ወር በኋላ ተመልሰን መጥተን እንጠይቅሃለን/ሻለን።

F1.	በሚቀጥለው 6 ወራት ውስጥ ወደ ሌላ ቦታ ስመዛወር/ስመሄድ ዕቅድ አለህ/ላለህ?	1 አዎ 0 የሰኝም → F3 77 አሳውቅም → F3	
F2.	የት እንደምትሄድ/ጂ ታውቃለህ/ ቂደሰሽ?		
F3.	አድራሻህን/ሽን ሲያውቁ የሚችሉ የሶስት ሰዎችን ስምና አድራሻ ትስጠኛለህ/ላለህ?		
	1.		
	2.		
3.			
F4.	እሥክ አሁን ያስተነጋገርነውና በህይወቴ ውስጥ በጣም ጠቃሚ ነው የምትሰው/ይው ነገር ካለ ልትነግረኝ/ሪኝ ትችላለህ/ላለህ? ተጨማሪ መጻፍያ ቦታ ካስፈለገ በጀርባ ተጠቀም		
F4.	አመሰግናለሁ!!	ቃስ መጠይቁ የተጠናቀቀበት ሰዓት	:

ክፍል ሀ : የመረጃ ሰብሳቢው/ዋ ያስተዋሰው/ችው			
ተጠያቂው የሚከተሉት ነገሮች ነበሩት/ሯት?			
G1.	የመሰማት ችግር	1 አዎ 0 የሰም	
G2.	የማየት ችግር	1 አዎ 0 የሰም	
G3.	ተሽከርካሪ ወንበር ይጠቀማል/ማሰች	1 አዎ 0 የሰም	
G4.	ክራንች ይጠቀማል/ማሰች	1 አዎ 0 የሰም	
G5.	የመራመድ ችግር	1 አዎ 0 የሰም	
G6.	ሸባነት	1 አዎ 0 የሰም	
G7.	በተከታታይ መሣል	1 አዎ 0 የሰም	
G8.	የትንፋሽ ማጠር	1 አዎ 0 የሰም	
G9.	የአሰምር ችግር	1 አዎ 0 የሰም	
G10.	ሌላ የጤና ችግር	1 አዎ 0 የሰም	
G11.	እግሩ /እጁ/እግሯ/እጅግ የተቆረጠ	1 አዎ 0 የሰም	
G12.	የተጠያቂው ተባባሪነት	1 በጣም ጥሩ 2 ጥሩ 3 መካከለኛ 4 መጥፎ	
G13.	የተጠያቂው መልስ ትክክለኛነትና የተሟላ መሆን	1 ክፍተኛ 2 መካከለኛ 3 ዝቅተኛ	

G14.	በቃሰ መጠይቁ ጊዜ የታየ/የተከሰተ ስመረጃው ጠቀሚ ነው የምትሰው/ይው ገጠመኝ ነበር? "አዎ" ከሆነ እታች ዳፍ/ዳፊ	1 አዎ 0 የሰም	
G15.	ከተጠየቁት ጥያቄዎች ውስጥ ተጠያቂው ያስተረጋው፤ ስመመሰሰ ፈቃደኛ ያልሆነበት ወይም ስቃሰ መጠይቁ ችግር የፈጠረበት ሁኔታ ነበር? "አዎ" ከሆነ የጥያቄው ቁጥርና ደጋጠመው ችግር እታች ዳፍ/ፊ::	1 አዎ 0 የሰም	

ክፍል ዘ : ሰውነትን መለካት		
H1.	ክብደት	____.____ KG
H2.	ቁመት	____.____ CM
H3.	የእጅ ጡንቻ ውፍረት	____.____ CM